

ምነዋ ማንዴላ ?



ምነዋ ማንዴላ ታከተህ
 ጉዞህን በአጭሩ ገታህ ?
 እስር እንግልቱ ሳያቆምህ
 የአሳት ወላፊን ሳይገድብህ
 የአሸባሪነት ሰሙ ተሰጥቶህ
 ደብድባ ግርፋት መገለሉ ሳይበግርህ
 ፍትህን ብለህ ፣ ፍትህ ናፍቀህ ፣ ፍትህ ተነፍገህ
 የነገን ብሩህ ህይወት ሰንቀህ
 በቆፍጣና ወኔ ተሞልተህ ፣
 መስመር ማለፋቸውን ነግረህ
 ወጥ የመርገጣቸውን ነውር ፣
 በፈርጣማ ጡንቻ አንበርክከህ
 ጭቆናን በጽኑ አውግዘህ
 ወህኒ በኩራት መውረዱ ሳያቆምህ
 ረጅሙን መንገድ ተጓዥ አንተ እኮነህ !

አባት ማንዴላ !
 ተምረህ ተመራምረህ
 ወኔን በጽናት ተከተህ
 አድልአን በአደባባይ አውግዘህ
 ትግሉን በህቡዕ መርተህ
 ደቡብ አፍሪካን ነጻ አውጥተህ
 የአፖርታይድን አከርካሪ ሰብረህ
 የመቻቻልን ፍቅርን አብርካት
 በድል አጥቢያ አስመስክረህ ደም የተቃባ ህዝብን
 አጨባብጠህ ነጭ ከጥቁር አስተቃቅፈህ
 የዘረኝነት በቀልን አጽድተህ
 በቀልን በይቅርታ ሽረህ
 ጥላቻ የዘር ፖለቲካን አሸቀንጥረህ
 አንድ ሁኑ ብለህ ፣ አንድ አድርገህ
 የአፍሪካን የነጻነት ችቦ ለኩሰህ
 ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ አብርተህ
 የአለም ጭቁን ህዝብ ተሰፋ ሆነህ
 ረጅም አድካሚውን ጉዞ ተገዘህ
 የሰልጣን ሽግግርን አምንህ
 የህዝብን አደራ ለተተኪው አስረክበህ

ሰብዕና ፍቅርን በተግባር ያሳየህ
 የጥቁር ነጩ ጀግና አንተ እኮነህ
 ምነዋ ! ማንዴላችን ?
 ድምጽህ ቁርጥ ቁርጥ አለ አመመህ
 ምነው ደክመህ በማረፊያህ ?
 አፍሪካን ከአንገላን ልጆቿ ጸድታ ሳታይ
 ምነዋ መድከም ማሸለብህ ?
 የኢትዮጵያን ስርየት ሳይበሰር
 ምነዋ የመለየት ጉዞን መጀመርህ
 ኢትዮጵያ ከደዌ ተላቃ ሳትገባኛት
 ምነዋ አትቀስቅሱኝ አልክ አንቀላፋህ ?
 ምነዋ መልአክ ሞት ከበበህ
 የሰንብት መርዶ ጽልማሞት ግርማውን አለበሰህ
 ምነዋ ጠንካራውን ጉልበትክን ፈተነብህ
 የእማማን አፍሪካን ድህነት ማየቱ ታከተህ !

ምነዋ አባት አለም ! ?
 ማን ቢስከፋህ ቢያማርርህ
 ቢያስቸግር ቢፈትገህ
 የእናት ፍቅርህን ተጋፋብህ
 ነጻነት ክብሯን ሳታይ ሸሸህ
 ምን አጠፍተን ፣ ምን በደልን
 ለመሔድ መቸኮል መጨከንህ
 ምነዋ ብርቱ ፈተና ገጠመህ
 አልሸነፍ አልረታ አለህ ?
 አባት አለም አፍሪካን ከበላሌ ሰብ ማውጣት
 ከልጅ ቀበኛ ማዳኑ ሳይገድህ
 ምነዋ ማንዴላ ሸሸህብን ፣
 አጭሩ ተቀጩ ጉዞህ ?
 የደሴቷ ጠባብ ወህኒ ኑር ሳይታከተህ
 ምነው የሞቀ የደመቀውን አልፍኝ አስጠላህ ?
 በመረፈያህ በመክበሪያህ ፣
 ምነዋ አለም በቃኝ አልክ ተሰላቸህ ! ?
 ጉዞህን በአጭሩ ገታህ ?
 ምነው ሽብረክ አልክብን ስንፈልግህ
 ምነዋ አልሰማም ብለህ ማሸለብህ ?

የግርጌ ማስታዎሽ: ከዘጠኝ አመት በፊት ያጣሁት አንድ ወንድም ነበረኝ ፣ ጋዜጠኛና ደራሲ መጽሐፊ ሲራክ የሚባል። መጽሐፊ የሃገር ፍቅር ልክፍቱን ብቻ አልነበረም ጥሎብኝ እስከ ወዲያኛው ያሸለበው ፣ የዘመናቸውን ታላቅ የጥቁር ህዝብ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላን አበከሬ እንዳውቀው የረዳኝ ፣ ለነጻነት ክብር ለዲሞክራሲ ከቆሙት ጎን አንድቆም ፣ ሰብአዊ መብት ሲዳጥ ዝም እንዳልል፣ የግፋትን ድምጽ እንዳሰማ የህይወትን ውርስ ያወረሰኝ ወንድሜ ለጥቁር ህዝብ አርበኛው ለኔልሰን ማንዴላ የነበረው ክብር ከፍ ያለ ነበር ! መጽሐፊ "ማንዴላ" እያለ በቀድሞው ለገዳዲ እና የኢትዮጵያ ራዲዮ ተወዳጁ የአሁኑ መዝናኛ ተቀኝቶላቸውም ነበር ። ነፍሱን ይማረው እና ዛሬ ያ ወንድሜ በአካል ከእኛ ጋር የለም ! ማንዴላም ሁላችንም እሱ ወደ ሔደበት መጓዣችን ባንቀርም የታለቁ አባትን በጸና መታመም ስለማ ወንድሜን አስታውሽ ፣ ማንዴላን ለማዘከር በፍጹም ስሜት "ምነዋ ማንዴላ ! " ብዮ ገጠምኩ ! በማለፍው . . . ሰኔ 2005 ዓ.ም June 24, 2013 E.C ጅዳ ሳውዲ አረቢያ ተጻፈ